ሞዓ አንበሳ

ሰኔ ፫ ቀን ፲፱፻፺፯ ዓ. ም.

ሞዓ አንበሳ የሕዝብ ድምፅ ይከበር፣ ይላል

"የምርጫው ውጤት ምን ይሆን?" እያለ በጉጉት ለሚጠባበቀው ሁሉ አዝማሚያው የሚያሰጋ እንጂ መንፈስን የሚያረጋጋ መስሎ አይታይም። ምክንያቱም በንብ አምሳል የቀረበ ወያኔ በተናዳፊነቱ እንጂ በማር አውጪነት የታወቀ ባለመሆኑ ነው። ይህም ጠባዩ ጉልህ ሆኖ የታየው ሕዝቡ በብዛት ተሰልፎ መውጣቱ ለድጋፍ ሳይሆን ለተቃውሞ መሆኑ እጅግ ስላሰጋው፣ ሳይውል ሳያድር የተለመደ ተናዳፊነቱን በግልፅ በማሳየት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጁ የሕዝቡን የለውጥ ጥማትና ፍላጎት ለማፈን ቅጥረኛ ወታደሩ የጠመንጃ አፈሙዙን ወደሕዝቡ እንዲያዞር ማዘዙ ነው። ይህም ሥራ ላይ ውሎ ሕዝብ በአሁኑ ወቅት በግፍ እየተጨፈጨፈ፣ በዱላና በሰደፍ ይደበደባል፣ ይታሰራል፣ ይገደላል።

እነ ጂሚ ካርተርና ሌሎችም የዓለም ታዛቢዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ የተጋበዙት ወያኔ አስቀድሞ ባጠናቀቀው ሸርና ተንኮል በማታለል የሕዝብ ድጋፍ ያለው መስሎ በመታየት ምርቃታቸውን አገኛለሁ ብሎ ነበር። ነገር ግን የአዲስ አበባ ቦዘኔዎች የተባሉት ሳይቀሩ በየገበያው ገንዘብ እየተቡተነ ድጋፍ ለመግዛት ቢሞክርም ሙከራው ከሽፏል። ሥራ አጡ ቦዘኔ ለጊዜው ለችግሩ ማስታገሻ የተሰጠውን ገንዘብ ቢቀበልም አልተታለለም።

"ትናንት ለሆዳችን፣ ዛሬ ለአገራችን" እያለ ምርጫውን ለተቃዋሚ ኃይሎች ሰጥቷል።

"አትጨማለቁ ወንበሩን ልቀቁ" እያለ ሙግቱን አሰምቷል። ይህም ሁኔታ የተከሰተው ወያኔ እንደሚለው በአዲስ አበባና በሌሎችም የከተማ ነዋሪዎች ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው የኢትዮጵያ ገጠሬ ሕዝብም ጭምር ነው።

ባለፉት አሥራ አራት ዓመታት ግዛታቸው ወያኔዎች ያሳንዳች ይሉኝታ በይፋ አገርን በመዝረፍ የትናንት ለማኞች የነበሩት የዛሬ ሚሊዮኔሮች ሆነዋል፣ አገር ሸጠዋል፣ ለውጠዋል። አንድ የሆነውን ሕዝብ በዘር፣ በጎሣ ከፋፍለዋል። አገሪቱን ወደባሰ ድህነት አዘቅት አድርሰዋል። በሥልጣን በመባለግና አለአግባብ በመበልጸግ እራሳቸው በይፋ ባመኑት "የሙስና" ቁርንጮዎች ሆነዋል። በዚህም ምክንያት በጠቅላላው ሕዝብ ዘንድ መረገምን አትርፈዋል። ስለዚህ የአሁኑ ምርጫ ውጤት እነሱ እንዳሰቡት ሳይሆን መቅረቱ ፈጽሞ አያስገርምም።

ሞዓ አንበሳ የተዳፈነ እሳት ነው። የሕዝብ የልብ ትርታ እስከሆነ ድረስ ምንጊዜም አይጠፋም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የተገፈፈ ታሪኩን፣ ክብሩን፣ ዝናውንና ግርማ ሞገሱን የሚጎናጸፈው ሞዓ አንበሳ የተነሳሳበት ዓላማ ግቡን ሲመታ ብቻ ነው። ዛሬ እየታየ ያለው የለውጥ ፍላጎትና ጥማት ይህንንም ዓላማ የሚያጠቃልል ነው። የትግሉ ጎዳና ረጅም ሊሆን ይችላል።

የአሁኑ ምርጫ የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው አይደለም። ገና ብዙ ትግል ይጠብቀናል። የትግላችን ውጤት ግን አያጠራጥርም፣ የማታ ማታ ሕዝብ ፍላጎቱን ማርካቱ አይቀሬ ነው። ምንም ያህል ኃይል፣ አፈና ወይም ግድያ አያግደውም።

ገና ከመጀመሪያው ክላሹን በሕዝብ ላይ ደግና ጣቱን ቃታው ላይ አድርጎ ምላጩን ለመሳብና እንደለመደው ደም ለማፍሰስ የተሰናዳው መለስ ዜናዊ ነበር። እስከአፍጢሙ የጦር መሣሪያ ታጥቆ ሁኔታውን ከሩዋንዳ ጋር ለማወዳደር በኢትዮጵያም ደም እንደጎርፍ ይፈሳል እያለ በማስፈራራት መለስ ዜናዊ ከሥልጣን የመውረድ ዓላማ ፈጽሞ እንደሌለው ገና ከውጥኑ አስታውቋል።

መለስ ዜናዊ በዓለም ፊት ለዲሞክራሲና ለእውነተኛ ምርጫ የቆመ መስሎ ለመታየት የለበሰውን ካባ ተገፎ እርቃኑ ሥጋውን ታየ። "መለስ እንደመንግሥት ጀመረ ግን ጠባዩ አለቅ ብሎት በወያኔነቱ በተኩስ ጨረሰ" እየተባለ የሁሉ መሳቂያና መሳለቂያ ሆኖ ቀረ። "የትናንት ተማሪ ዛሬ የተማሪና የሕዝብ ገዳይ" ሆነ። ከሕዝብ አብራክ የወጣው ወታደሩም ለዚህ ከፍተኛ ወንጀል ተባባሪ መሆኑ የሚያስገርምም የሚያሳዝንም ነው። ለዚህም በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠያቂ መሆኑ የማይቀር ነው።

የሕዝብን ድምፅና ፍላጎት አፍኖ ይዞ ሕዝብ ምንም አያውቅም፣ እኛ እናውቅለታለን ለሚሉ ወገኖች ሁሉ፣ የአሁኑ ምርጫ ትምህርት ሊሰጥ ይገባል። ሕዝቡ የዘለቄታ ጥቅሙን በሚገባ ለመጠበቅ ችሎታ እንዳለው እነሆ አሳይቷል። የሕዝቡ ፍላጎት፣ የሕዝቡ ድምፅ መሰማትና መከበር አለበት። በዚህም አድራጎቱ በሕዝቡ ላይ ያለንን ከፍተኛ እምነት የበለጠ አጠንክሮታል።

ሞዓ አንበሳ በኢትዮጵያ ሕዝብ የማያወላውል እምነት ያለው፣ በሕዝብ ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ድርጅት ስለሆነ፣ ሕዝብ ሁሉን ሰምቶና አመዛዝና የሚሰጠውን ውሳኔ ያላንዳች ቅሬታ ለመቀበል ዝግጁ የሆነ ዲሞክራሲያዊ አካል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንደገና ለማረጋገጥ እንወዳለን።

ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ ኀበ እግዚአብሔር።

ዶ/ር ጌታቸው መካሻ
የሞዓ አንበሳ ሊቀመንበር